



በጾታዊ ትንኮሳ ላይ የሚደረግ እገዳ እና የአቤቱታ ሂደት

ሲያትል የህዝብ ት/ ቤቶች ከጾታዊ ትንኮሳ ነጻ የሆነ፣ አዎንታዊ እና ውጤታማ የትምህርት እና የስራ ቦታ ለመፍጠር ቆይቶ ተነስረዋል። ዲስትሪክቱ በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ በትምህርት ቤት አውቶብስ ላይ ወይም ትምህርት ቤቱ ስፖንሰር በሚያደርጋቸው ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ጨምሮ በማናቸውም የትምህርት ቤት መርሃግብር ወይም እንቅስቃሴ ውስጥ በሚተሳተፉ ተማሪዎች ፣ ሰራተኞች እና ሌሎች ጾታዊ ትንኮሳን ይከለክላል።

ጾታዊ ትንኮሳ ያልተፈለገ ጾታዊ ስነምግባር ወይም ግንኙነት የሚሆነው፡

- አንድ ተማሪ ወይም ሰራተኛ የቀረበለትን ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ ስነምግባር ወይም መግባባት እንደ ነጥብ፣ እድገት፣ የስፖርት ቡድን ቦታ፣ ወይም የትምህርት ወይም የስራ ውሳኔን የመሳሰሉ ነገሮችን በምላሹ ለማግኘት መሆኑን ከታመነ፣ ወይም
- ስነምግባር በተማሪው የትምህርት አፈፃፀም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ወይም አስፈሪ እና ጥላቻ ያለው የትምህርት ወይም የስራ ሁኔታ የሚፈጥር ከሆነ።

የጾታዊ ትንኮሳ ምሳሌዎች፡

- አንድን ግለሰብ ለጾታዊ ፍላጎቶች ማነሳሳት
- ተገቢ ያልሆኑ ጾታዊ ባህሪያት ያላቸው መነካካት
- ጾታዊ ባህሪያት ያላቸው የግድግዳ ጽሑፍ መጻፍ
- ጾታዊ ግልጽነት ያላቸው ጽሑፎች፣ ኢሜሎች ወይም ፎቶዎች ማሰራጨት
- ጾታዊ ቀልዶች፣ ወሬዎች፣ ወይም ቀስቃሽ አስተያየቶችን ማድረግ
- አካላዊ ጥቃት፣ አስገድዶ መድፈርን እና ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ

የጾታዊ ትንኮሳ ሪፖርት እንዴት ማስገባት እችላለሁ?

በትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ውስጥ የሆነ ሰው በትምህርት ቤት ወይም በሥራ አካባቢ ውስጥ ጾታዊ ትንኮሳ ደርሶበታል ብለው ካመኑ፣ መደበኛ ቅሬታ የማቅረብ መብት አለዎት። የትምህርት ድስትሪክቱ የጾታዊ ትንኮሳ አቤቱታ አቀራረብ ሙሉውም ቅጂ ለማግኘት ወደ የተማሪ ሰብአዊ መብት ቢሮ በ OSCR@seattleschools.org ኢሜይል ያድርጉ ወይም <https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=1300431> ይጎብኙ።

አቤቱታ ከማስገባትዎ በፊት፣ ስለሚያሳስቡዎት ጉዳዮች ከት/ቤት ርዕሰ መምህር ጋር፣ ከሥራ ተቆጣጣሪ ጋር ወይም ከሲያትል የህዝብ ትምህርት ቶች የእንባ ጠባቂ ጋር በ Ombudsman@seattleschools.org ለመወያየት ይፈልጉ ይሆናል።

የጾታዊ ትንኮሳ አቤቱታ ፋይል ለማድረግ:

ለተማሪዎች፣ ለወላጆች/ ለተንከባካቢዎች፣ እና ለህዝብ አባሎች፣ የተማሪ የዜጎች መብቶች ቢሮ (OSCR) የተማሪዎች፣ የወላጆች/የተንከባካቢዎች፣ እና የህዝብ አባላት ስለ ጾታዊ ትንኮሳ ጥያቄዎች አቤቱታዎች ለማስተናገድ ተብሎ የተሰየመ ነው።

የ OSCR አባል ለማነጋገር ወደ 206-252-0306 ይደውሉ; ወደ OSCR@seattleschools.org ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ Seattle Public Schools, MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166 ፖስታ ይላኩ።

ለሠራተኞች፣ የሰብዓዊ ሀብቶች (HR) ዲፓርትመንት ለተቆጣጣሪው /ዋ ስለ ጾታዊ ትንኮሳ ጥያቄዎችን እና አቤቱታዎችን ለማስተናገድ ተብሎ የተሰየመ ነው። የ HR አባል ለማነጋገር ወደ 206-252-0024 ይደውሉ; ወደ HREEOC@seattleschools.org; ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ Seattle Public Schools, MS 33-157, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166 ፖስታ ይላኩ።



የጾታዊ ትንኮሳ አቤቱታ አቀራረብ ሂደት

ደረጃ 1: ወደ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አቤቱታ ማቅረብ

በአብዛኛው ሁኔታዎች፣ ፍፃሜው ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ አቤቱታዎች በአንድ አመት ውስጥ መቅረብ አለባቸው። አቤቱታ በጽሁፍ መሆን፣ ምን እንደተፈጠረ መግለጻት፣ እና ጾታዊ ትንኮሳ ነው ብለው ያመኑበትን ምክንያት መግለጽ አለበት። አቤቱታዎችን በፖስታ፣ በኢሜል፣ ወይም በእጅ ወደ የት/ቤት አስተዳዳሪ፣ ሥራ አስፈጻሚ፣ የተማሪ የዜጎች መብቶች ጽ/ቤት፣ ወይም ሰብአዊ ሀብት ሊቀርቡ ይችላሉ።

የትምህርት ቤት ድስትሪክት የእርስዎ የጽሁፍ አቤቱታ ሲደርሰው፣ የዲስትሪክቱን የጾታዊ ትንኮሳ መመሪያ እና ሂደት እና መድልዎ የሌለው የአቤቱታ ሂደት ቅጂ ይሰጡታል። የተማሪው የዜጎች መብቶች ወይም የሰው ሀብቶች ጽ/ቤት የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ አቤቱታውን ለመፍታት እርምጃ መውሰዱን ያረጋግጣል፣ ይህም ፈጣን እና ጥልቅ ምርመራን ሊያካትት ይችላል።

በተለየ ቀን ካልተስማሙ ወይም ከአቤቱታ ጋር የተያያዙ ልዩ ሁኔታ የጊዜ ገደብ እንዲራዘም ካልተፈለገ በስተቀር የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አቤቱታዎ ከተቀበለ በ 30 ቀን ውስጥ በፅሁፍ ምላሽ መሰጠት አለበት። የአቤቱታ ማስተካከያ ውሳኔ ከ 30 ቀናት በላይ የሚወስድ ከሆነ፣ የተራዘመበትን ምክንያት እና የሚጠበቀው የምላሽ ቀን በጽሁፍ ይነግረዎታል።

ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለአቤቱታዎ ምላሽ ሲሰጥ፣ ከሚከተሉትን የወሰነውን ውሳኔ በግልፅ ማስቀመጥ አለበት:

1. በአቤቱታው ውስጥ የተካተቱትን ክሶች ውድቅ ማድረግ፣ ወይም
2. ክሶችን ማረጋገጥ እና የማረሚያ እርምጃዎችን ዝርዝር።

በተጨማሪም፣ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አቤቱታው ውድቅ ካደረገው ፣ የት እና ማንጋ ይግባኝ እንደሚባል ጨምሮ ይግባኝ የማለት መብትዎ ማስታወቅያ የያዘ ይሆናል።

ደረጃ 2: ወደ የትምህርት ቤቶች የበላይ ሃላፊ ይግባኝ ማለት

የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ክሱን ውድቅ የማድረግ ውሳኔ ካልተስማሙ፣ ለት/ቤቱ ዋና ተቆጣጣሪ ይግባኝ ማቅረብ ይችላሉ። የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ለአቤቱታዎ ምላሽ ከሰጥዎት በኋላ በ 10 ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቤቱ የበላይ ሃላፊ በጽሁፍ ቅሬታዎ ማስገባት አለብዎ።

ይግባኙ በግዜው ሲደርስ፣ የበላይ ሃላፊው ይግባኙን ለመገምገም ገለልተኛ የችሎት መርማሪ ይሾማል። ችሎቱ ቀጠሮ ይይዛል እና እርስዎ ከይግባኙ ጋር የተያያዙ ምስክሮች ወይም ሌሎች መረጃዎች ወደ ችሎቱ ሊቀርቡ ይችላሉ።

ድስትሪክቱ የእርስዎ የይግባኝ ማሳወቂያ ከተቀበለ በኋላ በ 30 ቀናት ውስጥ የጽሁፍ ውሳኔ ይልክልዎታል። በጽሁፍ የቀረበው ውሳኔ ቅሬታዎ ለሕዝብ ትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት(OSPI) እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ መረጃን ያካትታል።

ደረጃ 3: ቅሬታ ለ OSPI ማቅረብ

በትምህርት ድስትሪክቱ የይግባኝ ውሳኔ ካልተስማሙ፣ አቤቱታውን ለትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ጽሕፈት ቤት ማቅረብ ይችላሉ። የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ ከተቀበሉ በኋላ አቤቱታዎ በ 20 ቀናት ውስጥ ለ OSPI መቅረብ አለበት። ቅሬታዎን ወደ OSPI በ ኢሜይል: Equity@k12.wa.us; በፋክስ: (360) 664-2967; ወይም በፖስታ: OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 መላክ ይችላሉ።